




**ዓለም አቀፍ የቀድሞው የኢትዮጵያ ጦር ሃይሎች ማህበር**  
**Former Ethiopian Armed Forces Worldwide**  
**Organization**  
**P.O.Box 703913 , Dallas ,TX 75370-3913**



**ቦንብ ቀልቦ ለግብ ያበቃ ጀግና**



የወገንን እንቅስቃሴ ይገቱታል ። ብዙ የህይወት መስዋዕት ተክፈሎ ግን ግቡን የመያዝ ሁኔታ አጠራጣሪ ሆነ ።

የጂ አለቃ አበባዉ አሰፋ በዚህ ጊዜ ነበር የጀግንነት መዳረሻ ስርቶ ጠላትን የያዘ አመድ አድርጎ ባሸበረቀ ታሪክ ስሙን አስመዝግቦ ለማለፍ የቆረጠዉ ። በራሱ በጎ ፈቃድና ያለምንም ትዕዛዝ በወገን ላይ ለንቃቸዉን የክፈቱትን ከባድ መትረፍት ካለወደምኩ አረፍት አለገኝም ብሎ ይወስናል ። ባካበተዉ የጦር ሜዳ ስልት ተጠቅሞ ከጠላት መካከል ሠርጎ በመግባት በጠላት ላይ አከታትሎ የእጅ ቦንብ ወረወረ ። የተራራዉን ጫፍ ይዘዉ በወገን ላይ ከባድ ጉዳት ያደርሱ የነበሩትን ገንጣዮች ከነመሳሪያቸዉ ደመሰሰ ። የወገን ጦርም በጂ አለቃ አበባዉ በር ከፋችነት ግቡን በቁጥጥሩ ስር አደረገ ።

ጀግናዉና ወጣቱ የጂ አለቃ አበባዉ አሰፋ በአለቱ የተገኘዉ ግብ አለረካዉም ። አጋጣሚዉን ተጠቅመዉ አሁንም በወገን ላይ ጥይት የሚያርክፈክፋትን ገንጣዮች ከአፈር ለመቀለቀል ወሰነ ። መሪዎቹ በዚያ መራራ ትግል ላይ ተሰዉተዉና ቆሰለዉ አመራር የሚሰጥ አልነበረምና የመሪዎቹን የአመራር ሥልጣን ተረክቦ ወደሚቀጥለዉ ግብ ጦሩን አነቃነቀ ። አሁንም የከፋ ፈተና ከፊቱ ተደቅኗል ። የጂ አለቃ አበባዉ << ሰዉ የሚሆን ሰዉ , , , , >> ሲፈለግ የተገኘ ነዉና ጦሩን አስተባብሮ ራሱንም ለቁርጠኛ ግዳጅ አዘጋጀ ። ጠላትን በማንበርክክ ላይ እንዳለ አድፍጠዉ የሚጠብቁት የጠላት ወታደሮች ስምብ ይወረወሩበታል ። ወደ ምሽጉ በደንብ ሲጠጋ አሁንም ስምብ ወረወሩበት ፣ ጀግናዉ አበባዉ አሰፋ ስምቡ መሬት ሳያርፍ ቀልቦ ወደመጣበት ላከዉ ። ስምቡ ሥራዉን በሚገባ አከናወነ ። ወዲያዉ ዘሎ ከጠላት ምሽግ ወሰጥ በመግባት የጠላትን ምሽግ ናደ ። ጉሮሮ ለጉሮሮ ተናንቆ የጠላትን ሰፈር ሲያሸብር ጠላት እንደቅጠል ይረገፍ ጀመር ። አሁንም ያ ጀግና ከጠላት አንገት ላይ ቆሞ ከሌላ አቅጣጫ በተተኮሰ ጥይት ተሰዋ ። ይሁን እንጂ የወገን ጦር በእሱ ደምና የሕይወት መስዋዕትነት የድል ባለቤትነቱን ተቀዳጅቷል ።

**<<ሰዉ ማለት እረ ሰዉ ማለት**

**ሰዉ የሚሆነዉ ሰዉ የጠፋ ለት>>**

የቆየ ጀግኖች አባቶቻችን የቆጠሩት ስንኝ ነዉ። አለቃዉ ሲወድቅ ጭፍራዉ እንዳለቃ እየሆነ የወገንን ጦር አየመራ ነፋስ ሳያስገባ ጠላትን የሚደመስስ የጭፍራ አለቃ ሲታይ የሚገጠምለት ቅርስ ስንኛችን ነዉ። ታዲያ ለጂ አለቃ አበባዉ አሰፋም ይህን ለጀግኖች አባቶቹና እናቶቹ የተገጠመ ስንኝ ለሱም ጀግንነት ተሰማሚ ስለሆነ ተጠቀሰለት ።

የጂ አለቃ አበባዉ አሰፋ በ1955 በሐረርጌ ክፍለ ሀገር በጅጅጋ አዉራጃ ጭናክሰን ከተማ ተወለደ። ትምህርት ቤት እስከ ሰባተኛ ክፍል ድረስ ተምሮአል። በኋላም በወታደራዊ መዳረሻ አገሩን ለማገልገል በመወሰኑ ወታደር ሆነ ። በተለያዩ የጦር አዉድማዎች በተከታታይ ጅብዳዎችን የፈጸመ ሲሆን እጅግ የላቀ ጅብዳ የፈጸመዉ ግን በ1974 በሰሜን ክፍለሀገራችን ከገንጣይ ወንበዴዎች ጋር በተደረገዉ ግብግብ ነበር ።

ከሃዲ ገንጣይ ወንበዴዎች ያሉባቸዉ ሁለት ተራራዎች ከፍተኞች ናቸዉ ። በነዚህ ተራራዎች ላይ ጠላት ከባድ መሳሪያ ጠምዶ ከፍተኛ መከላከል ያደርጋል ። ይህንን ገዥ መሬት የወገን ጦር በእጅ እንዲያስገባ በመጋቢት ወር 1974 ግዳጅ ይሰጣል ። በዚህ ግዳጅ ላይ ከባድ መሳሪያዎች

የጂ አለቃ አበባዉ አሰፋ በወጣትነት እድሜዉ በተሰጠዉ ግዳጅ መሰረት በእናት ሀገሩ ፍቅርና ስሜት ተማርኮ የመቶ መሪ በመሆን ከሚጠበቅበት በላይ ለፈፀመዉ እጅግ የሚያኮራ ጅብዳ የላቀ የጦር ሜዳ ጅብዳ ሜዳይ ከመንግስት ተሸልሟል።